



የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ምርመራ ላደርጉ ሰዎች የሚሰጥ የ\$450 ክፍያ

\$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Amharic

ምርመራው ለሁሉም ሰው በነጻ ነው

የኮሮናቫይረስ ምርመራው ለሁሉም ሰው በነጻ ነው። ይህም ማለት ሜዲኬር የሌላቸው ሰዎችንም ያካትታል። ለምሳሌ ያክል ለጉብኝት ወደዚህ የመጡ የሌላ ሀገር ሰዎችን፣ ለስራ የመጡ ሰዎችን እንዲሁም ጥገኝነት ጠያቂዎችን ያጠቃልላል።

የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) በሽታ ምልክት ካለብዎ የግድ መመርመር አለብዎ።

ምርመራ ካደርጉ ከቪክቶሪያ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ

የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ምርመራ ካደረጉ በኋላ ውጤቱ እስከሚነገርዎት ድረስ የግድ እቤትዎ መቀመጥ አለብዎት። ከቤትዎ መውጣት የሚችሉት በድንገተኛ አደጋ ጊዜ ብቻ ነው። ወደ ስራ መሄድ አይችሉም።

የምርመራ ውጤትዎን እየጠበቁ እያለ ስራ ባለመስራትዎ ገቢ ከሌለዎ ከቪክቶሪያ መንግስት የ\$450 ዶላር የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ።

ይህንን ድጋፍ ማግኘት የሚችሉት የህመም ጊዜ የስራ ዕረፍት ፍቃድ የሌላቸው ሰራተኞች ናቸው። ይህም አልፎ አልፎ የሚሰሩ ሰራተኞችን፣ የኮንትራት ሰራተኞችን እንዲሁም የህመም ጊዜ የስራ ዕረፍት ፍቃዳቸውን የጨረሱ ሰራተኞችን ያካትታል።

ቪክቶሪያ ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ሰው ይህንን ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል። ይህንን ድጋፍ ለማግኘት የአውስትራሊያ ዜግነት ወይንም ቋሚ ነዋሪነት አያስፈልግም።

በምርመራ የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) እንዳለብዎ ከተረጋገጠ ወይንም የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ካለዎት እረዘም ላለ ጊዜ እራስዎን ማግለል ሊያስፈልግዎት ይችላል። በዚህ ጊዜ የ\$1500 ዶላር ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ።

እቤት እንዲቀመጡ የታዘዙ ልጆችን እየተንከባከቡ ስራ መሄድ ላልቻሉ ወላጆችም ጭምር የቪክቶሪያ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። ወላጆች ልጆችን ሲንከባከቡ ወደ ስራ መሄድ ባለመቻላቸው ደሞዛቸው ከተቆረጠ የገንዘብ ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ።

ለተጨማሪ መረጃ ወይንም ይህንን ክፋያ ለማግኘት ስለ ማመልከት ወደ ኮሮናቫይረስ መረጃ መስመር ላይ 1800 675 398 ይደውሉ ወይንም የሚከተለውን ድረ ገጽ www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment ይጎብኙ።

For information in other languages, scan the QR code or visit DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translations>



If you need an interpreter, call TIS National on 131 450

**For any questions
Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only**

To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay Service 13 36 77 if required, or [email Emergency Management Communications](mailto:em.comms@dhhs.vic.gov.au) <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.

© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, 16 October 2020.

Available at <https://www.dhhs.vic.gov.au/translations>